

ሰደተኛው (ተሰፋሁን ሞላ)

ተጉዞ ተጉዞ ሰው እንደ ደመና

መመለሻው ጠፋው የአገሩ ጎዳና።

ተመለስ ወደ አገር ገባ ሰደተኛው

አገርክን ለባዕድ አሳልፏህ አትሰጠው

አንተን አሰወጥቶ ንብረትክን ዘረፈው

ተመለስ አገርክን በውጭ ያለህው

ሁልጊዜ በሰደት እድሜህን አትፍጀው።

ሱዳን ለመድረስ ጠቅጥቀህ ያለፍከው

ኬንያ ለመግባት አቋርጠህ የሄድከው

የጥንቱ በረሃ ጫካ ያኔ የምታውቀው

ገብተህ ተቀላቀል የአንተ እኮ ነው ሜዳው።

ቋደው ተያይዟል ግባና ቆስቆሰው

መፋፋም አለበት የተቀጣጠለው

አደራ እንዳይጤስ እፍ ብለህ አንድደው

በአራቱም አቅጣጫ ግባና ለኩሰው

መቀጠል አለብህ አንዴ ከጀመርከው።

እሳት ካልነደደ አይወጣም ከቦታው

ራሱን አቃጥሎ እጅ እግሩን ቁረጠው

ከገባበት ዋሻ ካለበት ቅብረው

የጨለማውን ንጉሥ ብርሃን አሳየው

አደራ እንዳይወጣ መርዙን እንዳይረጨው።

ለአንተ አዲስ አይደለም ታግሎ ማታገሉ

ከጥንት የነበረ ነው ጎራ ላይ መዋሉ

ጀግና የረገጠው ይፈርሳል ገደሉ።

አዝመራው ተበላ የአገሪቱ ሃብት

በጎተራ ሞልተው ጀግኖች ያስቀመጡት

ዝንጀሮዎች ገብተው ሁሉን አወደሙት።

ቢትወደድ አዳነ አዝመራህን ዝንጀሮ ሲበላው

ሰው ባለመኖሩ ከደገበሩ ቆሞ የሚከለክለው።

ወልቃይት ጠገዴን ጅንጀሮ ሲወረው

ሰሜን አርማጭሆ ቁጭ ብለህ አትየው

ልብህ አይርበትበት ግባና ቢታትኑው

ወትርም ለጎረቤት ጎረቤት ነው የሚተባበረው።

ወገራም ዘግተህ ያዝ መንገድ እንዳትከፍት

የዝንጀሮን መንጋ ውቃው በሌሊት

ይዞ እንዳይኮበልል ያመረትከውን ምርት።

ዝንጀሮ ቢጨፍር ቢያሸካካ ቢዘል

አያስደነግጥም የአንበሳን ግልገል

ገና ሲያገሳ ነው የሚገባ ገደል

ያውቀዋል አንበሳን የሱን ጉልበት ኃይል።

ጠጣዎች ቢዘሉ ገብተው በሰው ሀገር ዛፍ

እንግዲህ አያገኙም እንደልብ መዝረፍ

መንገዱ ይዘጋል አይችሉም ማለፍ።

በገላና ኪንፋዝ ንዳው እንደ ከብት

የጀግናው መለኪያ በለሳ እብናት

ከመሬት አይወድቅም የተኮሰከው ጥይት።

ደብረ ታቦር እስቴ ሰማዳ ኃይንት

ሱሪ መታጠቅህን አሳየው በእውነት

አለህና ልምዱ ሲወርድ ሲዋረድ ካያት ከቅማንት

ሰውን ሰብስቦ እንደከብት መንዳት

እንደ ሐምሌ በረዶ ጥይት አዝንብበት

ሊያጠፋህ አስቦአል ሁለተኛው ፋሽስት።

ደምቢያ ጉራንባ ላይ የዋለውን ችሎት

መተማ ሰማና የቋራውን ላከበት

እንደ ገብስ አጨደው ያን ያህዛቡን ከብት።

በጀሮህ እየሰማህ ክስ ሲመሰርት

በፈጠራ ወሬ ወንጀሎ በሃሰት

በአንተ ላይ ሲያሰፈርድ የሚያበቃ ለሞት።

በአንተ ላይ ተነስቶአል ሊንቅልህ ከርስት

ተነስና በለው ግፋ ወደ ፊት

ከንግዲህ አትራራ አትሰጠው ምህረት

ተነስቶ እንዳይወቅስህ የጀግናው አጥንት

የመቅደላው ካሣ የቋራው ባለአባት።

አይ አተኳኮስ አይ አነጣጠር
ለይቶ የሚመታ የሚፈልጥ ግንባር
አሁንስ ተኝቶአል ገብቶ ከምድር።
የጎንደሩ አርበኛ የቴዎድሮስ አሸከር
ካናት ላይ የሚወጣ ዘሎ አንደ ኑብር
የጣሊያንን ሰላቶ ግንብ ውስጥ አግብቶ ዘግቶ የነበር
ጀግናው ራስ ውብነህ ተሰማ የብረት አጥር
እግዜር ፈጣሪያችን ነፍሳቸውን ይማር።

የጎንደሩ አንበሳ አሞራው ውብነህ
ፋሽስት ተመልሶ ገብቶአል ከሀገርህ
እሱን የሚያስወጣ አልተተካ በእግርህ
የአገርክን መጎዳት ተነስተህ ባየህ።

ወልቃይት ጠገድን አፍኖት የበረሃ ጓሳ
ሰው በመጥፋቱ አጭዶ ሰብስቦ አስር የሚያነሳ።
ሰሜን አርማጭሆ ሁሉ በየቦታው ተነስቶ ሲያገሳ
ወገራ ተኝቶአል ከንቅልፉ አልተገሳ
እስኪ ቀስቅሱት የዳራውን አንበሳ
በእሱ ድምፅ ብቻ ነው ሁሉም የሚነሳ።

ወንድ ልጅ ተወልዶ ካልሆነ እንደ አባቱ
እንዝርቱን ስጡት ይፍተል እንደ እናቱ
ወኔው ከሞተበት የእሱ ወንድነቱ።

ወንድ ልጅ ተወልዶ ሱሪውን ታጥቆ በትር ካላነሳ
ስጡት ሽርጥና አገልጅሞ ሥጋውን ይጥበሳ
እየዘለዘለ ቆራርጦ ያቅርብ ለጌታው እጅ ይጎሳ።
ወንድ ልጅ ተወልዶ ሐምት ከጎደለው
ከቁጥር አይገባም አውጥቶ መጣል ነው።

የወሬ የለው ፍሬ የአበባ የለው ገለባ አታድርጉት
በወሬ ብቻ ጊዜውን አሳልፋችሁ አታቃጥሱት
ሥራ ሳይሰራ ሊያልፍነው ሃያ አንድ ዓመት
እንዴት ይታዘቡን ለእኛ የቆሙት
አሳልፈን ሰጥተን እነርሱን ለሞት።

እንግዲህስ ይብቃ ጉዳይ ይለይለት
እንግዲህስ ይብቃ አማልዱን ማለት
ለውጭ አሕዛብ መሰገድ ከጉልበት
ትግሉ ይፋፋም እንግባ አገር ቤት
በውጭ ያላችሁ መነታረኩን ወደ ጎን ጣሉት
አገር ቤት ግቡና ትግሉ ይመስረት
ለዚያ ጭቁን ሕዝብ ከጎኑ ቁሙለት
ጠላት ተገፍቶ አይወድቅ ካልተባበሩበት።

የታል ያነ ምሑር የታል ያጀግና ገበሬ
እኔ እያለሁ አትደፈር ውዲቷ ሀገሬ
ያለው የት ደረሰ የኢትዮጵያ ፍሬ
እህል ማምረት ትቶ ሄደ ሊማር ምርማሬ።

አባቶቻችን በደም ያቆዩዋት
አደራ አለብን እንዳናስጠፋት
መክፈል አለብን ገብተን መሥዋዕት
በውጭ አገር ሆኖ ብዙ መደንፋት
መርጫ ብቻ አይጠቅምም ለምቤ ለእናት።

የጠላትን ጉራ ልቡን ለማሳበጥ፤
ካልሁነ በስተቀር የእናት በስድብ መላላጥ፤
በውጭ ተቀምጦ መኖር በቅንጦት፤
መፍትሄ አያስገኝም ሁልጊዜ ቢጮሁት፤
ሰላም አይገኝም ሳይጨመር ጉልበት።

የድሃውን ቡቋያ፤

የድሃውን ቡቋያ በለጋው አጨዳት
የተረፈውንም ወደ ውጭ ሰደዱት
ገና ሳያፈራ ሳይጀምር እሸት
በጎተራ አግብተው በልተው ሳይጠግቡት
እንደ ዋለ ቀረ ሳይመለስ ከቤት
አንጀት አሳረረ የእናትና የአባት
ተለያይተው ቀሩ ለረጅም ዘመናት።

ልጆቹም ሳያዩ እናትና አባትን
እንደወጡ ቀሩ በፋሽሽሰቱ ዘመን
ወላጆች አለፉ ሳይጠግቡ ናፍቆትና ፍቅርን
አንድ ትውልድ አጣች ኢትዮጵያ ሀገራችን።

አልፎአል በዚያ ዘመን ተምሮ የሚያስተምር
አሁንስ የቀረው ሰብሳቢ ብቻ ግብር
እራሱ ደንቁር ሕዝብ የሚያደነቁር
ታሪክን አጣሞ የሚከፋፍል በዘር።

ሲመሽ ጉድ ወልዳለች ኢትዮጵያ ሀገራችን
ጡቶቿን የሚነክስ የሚያውር ዓይኖቿን
እንዳትቀሳቀስ አስር እጅ አግሮቿን።

ለማኝ ሁናለች እጆቿን ዘርግታ፤
እንደማታውቅ ሁሉ አብልታ አጠጥታ፤
አለስልሶ የሚያርስ አጥታ ደና ጎበዝ ወንድ፤
መሬቱ አበቀለ ገንጭ እና እንክርዳድ።

ይች ጽሑፍ ከንጉሡ ጀምሮ እስከ አብዮቱ ፍንዳታ ወቅት አገራችን ለውጥ ያሰፈራጋታል ዓለም ከደረሰው መድረስ አለባት ብለው የሰላምና የእኩልነት አርማ አንግበው ታጋይና አታጋይ ሁነው በተሰለፉት ላይ አረመኔውና ፋሽሽቱ ደርግ በግፍ ለጨፈጨፋቸው ወጣት ምሁራን መታሰቢያ ትሁንልኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የተማረ ሰው አልኖርባት ብሎ የምሁር ድኃ ሁናለች። ከከፋሽሽሰቱ ደርግ የተረፉትንም ሰው በላው ወያኔ ይበልጡኛል ለስልጣን ያስገኛል በማለት፤ በሰብብ አስባቡ ጠልፎ እየጣለ የገደለውን ገድሎ የቀሩትን ደግሞ ከሀገር አውጥቶ ሰደዳቸው። ዛሬ እኒህ ምሁራን በሀገራቸው ቢኖሩ ኑር ኢትዮጵያ ዓለም ከደረሰው ትድርስ ነበር፤ እጆቿንም ለምጽዋት ባልዘረጋች ነበር። በደርግ ዘመን የወጡት ምሁራን ዛሬ ለአሜሪካና ለአውሮፓ የአላቸውን እውቀት ያበረከታሉ። ያልታደሉት ኢትዮጵያ አስተምራ ለባዕዳን አገልጋይ ሆኑባት። ቻይናና ህንድ ውጭ አገር ሂደው በተማሩት ሰዎቻቸው ነው ለዚህ እድገት የበቁት። ዛሬ ወያኔ የኢትዮጵያን ምሁራን ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ እየከለከለ የውጭ አገር ምሁራን ያሰገባል። ለምሳሌ እንደነ ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ ያለ የተማረ ሰው የት ታገኛለች ለሀገር እድገት ሰው ልጅ እኩልነት ብለው ስለ አሰቡና ስለተሰለፉ ሰው በለው ወያኔ እንዳይገቡ ከልከሎ በዚያው በወጡት እንዲቀሩ አደረገ።

